

ሃያ ዘመን ሕዝብ ያረዘው፤ውል እድሩ፤ የብሶት-ምጥ፤ የተጣባ ከውስጣችን፤ሕመማችን ሥር የሰደደ አለቅጥ፤ ሲያስጨንቅ ፤ሲያስጠብብን፤የኖረ፤ሲያንቆራጥጥ፤ ስንድህ በእንብርክክ 'ሽል' በውስጣችን ሲገለብጥ፤ የሁለንተናችን ግልግል ውስጠ-ደማሚት እበጥ፤ አልፏት፤ አልወለድ፤ ብሎ፤ወገን በሕቡ፤ሲናጥ፤ በቁርኝት አሳስሮን፤እጅ መዳፉችን፤ሲላጥ፤ ግፍ፤ቆሰቆሰው፤ሊያቀጣጥሉን፤'የቀኑ ሰዎች' በፈሊጥ፤ ስም እያዋሱን 'ምግሽት' መዘባባቻ፤ሽብር ስላጥ፤ ባጎረሰን እየተነከስን፤ሲገፉን፤ኖረው፤ከድጥ ወደ ማጥ፤ 'ብሶት ወለደን' ብለው፤ያገሰን፤የእንግዶ-ልጅ ምጥማጥ፤ የትውልድ ተስፋ የምያመክኑ፤ለእሳት ዳረገውን ለረመጥ፤

**በሰለን አረናል፤በየጎጃችን፤እየተቃጠለን፤ሳንፈራገጥ።**

እነሆ፤የነፍስ፤የስጋችን አረምን፤ሰውነታችን እንዲገለጥ፤ በየሜዳው፤በየጎዳው፤እንደ እንጉዳይ፤ እንደ ፈርጥ፤ ምድራችን ታርድ፤አገር በቀል፤ሥር ነቀል ለውጥ፤ እሙን ይሁን፤የበኩር ልጅ ለአባሻ፤ዘር፤ትንሣኤ፤አመጥ፤ ይቀጣጠል በውስጣችን፤የብሶት፤የምሬታችን፤ገምራ፤ቀውጥ፤ እንዲተፋ፤አር-ተከኖ ዓምታችን፤ሕዝባዊ-አፎት ታንክ፤መትረብ፤የሚያቀልጥ፤ ወያኔ፤እበጠ- እንዲፈርጥ፤መርዙ፤እንዲመክን ከነሰንከፋ፤ ይገልበጥ፤

**ኢትዮጵያዊ ነፃነት፤ክብሩን፤እንዲጨብጥ፤ሕልዊናውን፤እንዲያረጋገጥ።**

የሰማዕታት፤ትንሣኤ፤አስርተ ዓመታቱ፤ደርሶ፤አልተረሱም ጨርሶ፤ ሁለት መቶ ለጋ ወጣቶች፤ደረጉ፤ግንባራቸው በአጋዚ ጥይት ፈርሶ፤ በአገራችን መዲና በአውራ ጎዳናዎች አፍላ ደማቸው በግፍ ፈሶ፤ ገዳይ አጋዚ፤እንደ ጉንዳን በአደባባይ ተኩነስንሶ፤ የአፍሪካን መዲና፤የምንልክን በተመንግሥት በእብሪት ወርሶ፤ ምርጫ ቢረታ የባንዳው ልጅ ጠብ ደግሶ ቂም አርግዘ፤ የወጣ የወረደውን፤ያለፈ-ያገደመውን በካሚወን አግዘ፤ በየጫካው፤በየዱሩ፤መቶ ሺህ፤ዜጎችን፤አሳር ፈጥዘ፤ ዳግማዊ ሞሶሎኒ የቁጣ 'ማዕቱን' ሰደደ-በን፤ድቃላ ዛፍን አገዘ።

**እስከ መቼ እንኖራለን፤እየተፈጅን ቤታችን በእሳት፤ተያይዞ።**

መንታላ እናት፤ ኢትዮጵያ በደሳሳ ጎጆዋ እሳት ተለቆ መከራ፤ ልጆቿን አቃጥሎ እየበላ፤የዜጎቿን ደም፤በየቦዩ እያዘራ፤ ክፉ መንግሥት፤ሕዝብ አስለቃሽ የጥፋት በረዱ፤የማያባራ፤ ሚስክን እናት ኩርማን ቀንና ያሳደገችው ልጇን፤ተጠሟራ፤ ስታገኘው፤አስከሬኑን፤ቀን በጠራራ ደም ተለውሶ በአባራ፤፤ ማን ደረሰን፤ጧሪ ቀብሪዋን፤ ሙት-ልጅ ታቅፍ 'አሎሄ' ስትጣራ፤ እስካሁን፤እስከዛሬ፤ልጇን፤ካፈር፤ብሶት-ሃዘኗን፤በውስጧ፤ቀብራ፤ የመኖር ተስፋዋ፤ ጨልሞ የወላድ ማጧ፤ከዓመት-ዓመት ሳያብራ፤ ጎስቋላ እናት ቤቷን ዘግታ፤'ታለቅሳለች'፤እያማጠች፤ ቅስሚት ሰብራ፤ ትባላለች፤አጨብጭቢ፤አቀንቅኝ እንዲደራ፤የጎጠኞች፤ 'ጭፈራ'፤ የአገራችን መዲና በአስከሬን ተጣቦ፤አድባራችን፤በሃዘን ማቅ ተወጥራ፤ አስደገሱ፤ለልእልታቸው፤ 'ወይዘራ' 'አባይ ንጉስ' በሽራተን፤ዳንኪራ፤

**እንድረሰላት ለእምቶችን፤ተስፋ ሳትቆርጥ በወያኔ ከበር፤ ደንቁ።**

አዎ እናክብራለን፤እንዘክራለን፤ሰማዕታት፤ የትግራይ ጀግኖች፤በኢትዮጵያ ስም ለተሰውት፤ አደራ አለብን ምርት ከእንግርዳድ የመለየት፤ ከመለስ ባንዶች ስም ግብራቸውን ካጠለሙት፤ ለእልቂት አሻጥር 'ሃውዜን' በጅምላ ካስጨረሱት፤ የዘመናችን 'ረቂቅ ባንዳ' መንበረ-ሰይጣን ጥልመ-ጣዖት፤ የ'ከበሩ፤የደለቡ፤በንጹሃን ደም፤ በሕዝብ እልቂት፤ በክፍ ቀን፤እናት አጽሟን ለልጇ አንተርሳ ስትሞት፤ ድረሱልን፤ በዓለም ዙሪያ ስንዋትት፤ለምጽዋት፤ ሕይዎት፤ሊታደጉን፤ከባር ማዶ፤እርዳታ ከቸሩት፤ 'የአኬልዳማው'፤ደራሲ፤የመለስ ሰይጣኑ፤ቅጥፈት፤ ብልጣ ብልጡ ንጉስ፤ 'በለበጣ የወርቅ ዘር' ለሚሉት፤ ሺህ 'ወገናቸው' ዝምብ አፈር ሲቅም፤ግድ ያላሉት፤ ዝርፈያ ተጠምደው፤የሚሊዮን ዶላር፤በጀት፤ በቁጭ በሉ፤ገበያ፤ተውኔት፤ስንዴ በአሸዋ አቀኑለት፤ ገንዘቡን፤ተከፋፍለው፤የጀቢራዎች፤ቅርምት፤ አደርጉት፤ሃራጅ መግዣ አገር ሕዝብ መነገጃ፤ወረት፤

**እነሆ! ይወለዳል፤የዚህ ሁሉ ግፍ አበሳ ምጥ በስት።**

እናማ፤ ጎበዝ፤ ወያኔ ጠላትነቱን ከዚህ ወዲያ እንዴት ያሳይ፤ ንቆ ሕዝብ አገር፤ዜጎችን፤በግፍ፤አሳዶ፤ከመግደል በላይ፤ ትውልድ ከማፍለስ፤አገር ከማፍረስ፤ባንዳው ደላላይ፤ የመረጥናቸው እንደራሶችን፤አስርና ገርፎ በቁም ሲያሰቃይ፤ የአገር አንጡራ ሃብት፤ሲያባክን፤ተቀራምቶ፤ለካድሬ ሲሳይ፤ ቅርጣን ላይተርፍ፤ከረሰ ምድር፤እሚያመክን መንጋ ተባይ፤ ለሰላም፤ለአንድነታችን፤የሞገቱትን፤መቀጣጫ፤ በ'አኬልዳማይ'፤ ሲዘባብቱ፤ሲሳለቁብን፤እኛስ አንፈጥርም፤ አንጠብም ወይ፤ ቅኝት ይገኙቸው፤የሙት-ትንብይ' ጎጥ ሲያስታትጥቁ፤ነብይ፤ መሃል አገሩ፤አበሻው፤ቸግኝ፤ጫካው፤ጠላልፎ እንዲያደባይ፤ አንዴ እንነሳ፤ሳንገባበዝ፤በዘር-በማንዝር፤ሳንለያይ፤

**የብሶት፤ምጣችንን ተገላግለን፤ደላችንን፤ በአይናችን እንድናይ።**

የጎንቻው! [yegonchaw@yahoo.co.uk](mailto:yegonchaw@yahoo.co.uk)

ከሰማኔያ ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያዊያን፤በጣት በሚቆጠሩ፤ የወያኔ ተኩላዎችና ፍርፋሪ በሚጣልላቸው ሆዳም ቀበሮዎች፤ተከበን ወደ ጥፋት ገደል ስንነዳ፤ስንናዳ ሳር፤አፈር እየጋጠ በደመነፍስ ከሚንጋጋ የበግ መንጋ የተሻለ የፈጸመነው ጠላትን የሚመክት፤በአንድ ላይ እንኳ፤የሚያሰደነግጥ ድምጽ አላሰማንም። ከፊታችን የተደቀነውን አደጋ ለማየት ቀና ብለው የሞገቱትን፤የመከሩትን አስተዋይ፤ መሪዎቻችንን፤ታጋዮቻችንን እያናጠለ፤ፊታችን ላይ ሲያዋርዳቸው፤ ሲያርዳቸው፤በእሥር ሲቀጣቸው፤ከሽሙጥ፤ከቡና ወሬ፤ከአሉባልታ ያለፈ በሰማን አፍራቃ እንደታየው ፤እንደ ጀግና ሕዝብ፤ አልወገንም፤አልታገልንም፤ይህ፤ትልቅ፤ ትፋት ነው። እነሆ፤ አሁን ገደሉ፤ አፋፍ ላይ ደርሰናል፤ከእንግዲህ ወዲያ "ጨው ለራሱህ ብትል ጣፍጥ፤..... !"